



ጎልቶ ያልወጣባቸው መጠነኛ ግጭቶች ሲካሄዱበት ኖረዋል። የመጨረሻው አርማጌዴዎን ግን በቅርብ እንደሚከናወን ይጠበቃል። ከፍ ሲል ከተቀመጡትና በሺዎች ከሚቆጠሩ ሌሎች ተመሳሳይ ዶሴዎች የምንረዳው በዚህ አንቀጽ ውስጥ የተቀመጠውን መሪ ሃሳብ የምናልባታዊነት ደረጃ ከፍተኛነት ነው። የእምዬ ወለለዋ ልጅ ጌ.መ. ኢ. ክርስቶስ “ሰማይና ምድር ያልፋሉ፤ ቃሉ ግን አያልፍም” ብሏል! መልካም የዘመን ፍጻሜ ያድርግልን። ለነገሩ ከሁልጊዜ ፊስ የአንድ ቀን ቅዘን ሳይሻል አይቀርም። “ዘጠኝ ሞት መጣ” ቢሉት “አንዱን አስገባው” አለ አሉ አንዱ - “አንዱን መርጠህ አስገባው “እንኳን አላለም፤ ለሞት ደግሞ ምን ምርጫ አለው። አሃ፣ አለው እንጂ! በወያኔ መሞትና በሰው ልጅ መገደል አንድ ነው ሊባል ነው? በወያኔ መገደልን ለጠላትም አይስጥ! እውነቱን ነው የምለው ሞት የፈረድኩበት ጠላት ቢኖር በወያኔ ከሚገደል ምሕረት ባደርግለት ይሻለኛል። ሰይጣን ራሱ ከወያኔ ሰንትና ስንት የማሰቃያ ሥልቶችን እንደተማረ ከራሱ ከሰይጣን በስተቀር ማንም አያውቅም። ሕወሐታዊ <ቶርቸር> ሲታወቅ ውስጥም አይታወቅም። ከወያኔ አንጻር ሰይጣን ገር/የሞህ ፍጡር ነው። አድራሻዩ ቢያስፈልግዎ - ma74085@gmail.com